

FAQs – ፍላጎት ያሳዩ አካላት

FAQs – ፍላጎት ያሳዩ አካላት	የህዝብ መልስ
<p>1. ፍላጎት ያሳዩ አካል ምን ማለት ነው?</p>	<p>በአሟሟት መርማሪዎች አዋጅ 2006 መሰረት፣ የሚችሉ የቅርብ ቤተሰብ የሚችሉ አሟሟትን በተመለከተ ያሉ ውሳኔዎችን የማወቅ እና እነርሱ ላይ የመሳተፍ መብት አለው።</p> <p>ፍላጎት ያሳዩ አካላት የአሟሟት አጥኚው በሞቱ ላይ ልዩ ፍላጎት አላቸው ብሎ ከግምት ውስጥ የሚያስገባቸው ሌሎች ሰዎች ወይም ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የእነርሱ ፍላጎት ከጠቅላላው ህዝብ አባል የበለጠ ወይም የተለየ መሆን አለበት።</p>
<p>2. ለ 2019 የክራይስት ቸርች መስጊድ ጥቃት የአሟሟት ምርመራ ፍላጎት ያለኝ አካል ከሆንኩ፣ ምን ይፈጠራል?</p>	<p>ለምርመራው ፍላጎት ያለው አካል ከሆኑ፣ ስለ ጥቃቱ ተጨማሪ ዝርዝሮች መጠየቅ እና በክስ ሂደቱ ወይም በሮያል የምርመራ ኮሚሽን አልተፈቱም ብለው የሚያስቧቸውን ጉዳዮች እና ስጋቶች ማዘጋጀት ይችላሉ።</p> <p>ለማስረጃ እና ጉዳዮች እንዲሁም ስጋቶች ያለ ማንኛውም ጥያቄ በአሟሟት ምርመራ ስልጣን ስር ይወድቃል። ስለ የአሟሟት መርማሪዎች ፍርድ ቤት የበለጠ ለማወቅ፣ የአሟሟት ምርመራ አገልግሎቶች ድረ ገጽ ገጻችንን በሚከተሉት መንገዶች ይጎብኙ። https://coronialservices.justice.govt.nz/about/</p> <p>በተጨማሪም፣ የአሟሟት መርማሪዎች መሪ በምርመራ ወቅት የነበሩ ማንኛውንም ከባድ ጉዳዮች፣ ምርመራ ከተጀመረ ወይም ከተጠናቀቀ እንዲሁም የምርመራውን ውጤት የመሳሰሉ፣ ለሁሉም ፍላጎት ላሳዩ አካላት በስርአት ታሳውቃለች።</p> <p>በኋላም በሂደቱ ውስጥ፣ የወንጀል አጣሪ ችሎት የሚካሄድ ከሆነ፣ ፍላጎት ያሳዩ አካላት ቀን፣ ሰዓት እና ቦታውን እንዲያውቁ ይደረጋል። ፍላጎት ያላቸው አካላት በማንኛውም የወንጀል ማጣራት ውስጥ የመሳተፍ እድል ሊኖራቸው ይችላል።</p>
<p>3. ፍላጎት እንዳለው አካል ባልመዘገብም እንኳን በአሟሟት ምርመራው ውስጥ ምን እየተካሄደ እንዳለ ማወቅ እችላለሁ?</p>	<p>አዎ። የመስጊድ ጥቃቶች ድረ ገጽ ገጻችንን በሚከተለው በመጎብኘት ምን እየተካሄደ እንዳለ ማወቅ ይችላሉ www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronial-process። ገጾቹ በሂደቱ ወቅት በመደበኛነት ይዘምናሉ።</p>

FAQs – ፍላጎት ያሳዩ አካላት	የህዝብ መልስ
4. የሻሂድ የቤተሰብ አባል ከሆንኩ እና የአሟሟት ምርመራው መሪ ካነጋገረችኝ፣ ፍላጎት ያለው አካል ለመሆን መመዘገብ አለብኝ?	አይ፣ አያስፈልጎብዎትም።
5. የሻሂድ ቤተሰብ አባል ከሆንኩ እና በጥይት ጉዳት ከደረሰባቸው ተጎጂዎች አንዱ ከሆንኩ ምንድን ነው የሚደረገው? ፍላጎት እንዳለው አካል መመዘገብ አለብኝ?	አይ። የአሟሟት ምርመራ መሪዎ ካነጋገረችዎት፣ ፍላጎት እንዳለው አካል መመዘገብ አይጠበቅብዎትም።
6. ለመስጊድ ጥቃቶች የአሟሟት ምርመራዎች ፍላጎት ያለው አካል እንዴት ነው የምሆነው?	<p>ይህ በእርስዎ ሁኔታ ላይ ይወሰናል፡-</p> <ul style="list-style-type: none"> • የሻሂድ የቤተሰብ አባል ከሆኑ እና የአሟሟት መርማሪ መሪ ካነጋገረችዎት፣ ፍላጎት እንዳለው አካል መመዘገብ አይጠበቅብዎትም። • የተኩስ ቁስሎች ተጎጂ፣ ወይም የተጎጂው ወላጆች፣ ከሆኑ፣ ወደ አሟሟት መርማሪዎ ቢሮ የሚከተለው ላይ ኢሜይል በማድረግ coronial.response@justice.govt.nz ወይም 0800 88 88 20 ላይ በመደወል መመዘገብ ይችላሉ። • ሌሎች ግለሰቦች እና ድርጅቶች ፍላጎት ያላቸው አካላት ለመሆን፣ ማመልከት አለባቸው። የአሟሟት ምርመራ መሪ ማመልከቻዎን ከግምት ውስጥ ታስገባ እና ውጤቱን ታሳውቆታለች። እንዴት እንደሚያመለክቱ እባክዎ የመስጊድ ጥቃቶች ድረገጽ ገጽን በሚከተለው www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronial-process ይመልከቱ።
7. ፍላጎት ያላቸው አካላት ለመሆን የምንፈልግ ብዙ ሰዎች አሉን። ከፈለግን፣ እንደ ቡድን ማመልከት እንችላለን?	<p>አዎ፣ ትችላላችሁ። ለቡድኑ ተወካይ እርስ በእርስ መስማማት ብቻ አለባችሁ። ከዚያም ያ ግለሰብ በቡድኑ ስም ፍላጎት ያለው አካል ለመሆን ማመልከት ይችላል። ተወካዮችህ ሲያመለክቱ፣ የሚከተለውን መግለጽ አለባቸው፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • ቡድኑን እንደሚወክሉ • በአሟሟት ምርመራው ላይ የቡድኑን ፍላጎት። <p>የአሟሟት ምርመራው መሪ ማመልከቻውን ከግምት ውስጥ ታስገባ እና ውጤቱን ታሳውቆታለች። እንዴት እንደሚያመለክቱ እባክዎ የመስጊድ ጥቃቶች ድረገጽ ገጽን</p>

FAQs – ፍላጎት ያሳዩ አካላት	የህዝብ መልስ
	<p>በሚከተለው www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronial-process ይመልከቱ።</p>
<p>8. ቡድኑ በጥይት በተጎዱ ሰዎች ከተቋቋመስ? እንደ ቡድን መመዘገብ እንችላለን?</p>	<p>አዎ፣ ትችላላችሁ። እያንዳንዱ ሰው የአሟሟት ምርመራ መሪዎን ቢሮ ተወካዩ ማን እንደሆነ ማሳወቅ ብቻ አለበት። በሚከተለው ኢሜይል ማድረግ coronial.response@justice.govt.nz ወይም 0800 88 88 20 ላይ መደወል ይችላሉ።</p> <p>ከዚያም ተወካዩ በወከሏቸው በሁሉም የጥይት ተጎጂ ሰዎች ስም ከአሟሟት ምርመራ መሪዎ ፍላጎት ያለው አካል ደብዳቤን መቀበል የሚችሉ ሰው ይሆናሉ።</p>
<p>9. ፍላጎት እንዳለው አካል ከተመዘገብኩ ከፍርድ ቤት ጠበቆች ህጋዊ ድጋፍ ማግኘት እችላለሁ?</p>	<p>በዚህ ሁኔታ፣ በፍትህ ሚኒስቴር የሚደገመው ለጠበቆች አገልግሎቶች የሻሂድ ቤተሰቦች ቅድሚያ ተሰጥቷል።</p> <p>በተኩስ ቁስል ከደረሰብዎት እና ይህን ህጋዊ ድጋፍ ማግኘት ከፈለጉ፣ የአሟሟት ምርመራ መሪዎን ቢሮ በሚከተለው ኢሜይል በማድረግ coronial.response@justice.govt.nz ወይም 0800 88 88 20 ላይ በመደወል ያነጋግሩ። ጥያቄዎች አንድ በአንድ ይታያሉ።</p>
<p>10. በሂደቱ ማንኛውም ደረጃ ላይ ፍላጎት ያለው አካል ለመሆን ማመልከት እችላለሁ?</p>	<p>ፍላጎት ያለው አካል ለመሆን ማመልከት ከፈለጉ፣ አሁን እንዲያመለከቱ እንመክርዎታለን።</p> <p>ማመልከቻዎ ከተሳካ፣ ከአሟሟት ምርመራ መሪዎ መረጃ ለመጠየቅ እንዲሁም በክስ ሂደቱ ወይም በሮያል የምርመራ ኮሚሽን አልተፈቱም ብለው የሚያስቧቸውን ጉዳዮች እና ስጋቶች ለእሷ ለመናገር ጊዜ ይኖርዎታል። ለሻሂድ ቤተሰቦች ይህ ሂደት ተጀምሯል።</p>